

ጉግራዎች ለምን ደገር አንደሌላቸው

 Basilio Gimo, David Ker

 Carol Liddiment

 Mezemir Girma

 amharisk

 nivå 2

(uten bilder)





እንድ ቀን ጥንቸል በወንዝ ዳር እየሄደች ነበር።



ጉማሬም እዚያው ነበር። እየተንሸራሸረና ጥሩ ለምለም ሳር
እየበላ ነበር።



ጉማሬ ጥንቸልን አላያትም ነበርና ድንገት አግሯን ረገጣት።
ጥንቸልም በጉማሬ ላይ መጮህ ጀመረኝ። <<አንተ ጉማሬ!
አግሬ ላይ እንደቆምክበት አይታይህም?>>



ጉማሬም ጥንቸልን ይቅርታ እንድታደርግለት ጠየቃት።
<<ይቅርታ። አላየሁሽም እኮ። እባክሽ ማሪኝ!>> አላት።
ጥንቸል ግን አልሰማም ብላ ጮኸችበት። <<አውቀህ ነው
ያደረከው! አንድ ቀን አሳይሃለሁ! ዋጋህን ታገኛለህ!>>
አለችው።



ጥንቸል እሳትን ፈልጋ ሄደችና ስታገኛት <<ሂጂ፣ ጉማሬ ከውኃ ውስጥ ሳር ሊግጥ ሲወጣ አቃጥዬው። እግሬን አይረግጠኝ መሰለሽ!>> አለቻት። እሳትም <<ችግር የለም ጥንቸል ወዳጄ። ያልሸኝን እፈጽምልሻለሁ>> አለቻት



በኋላም ጉማሬ ከወንዙ ርቃ ሳር ስትግጥ <<ውሽ!>> ብላ
እሳት ከተፍ አለችባት። ነበልባሉ የጉማሬን ጸጉር ያቃጥለው
ጀመር።



ጉማሬ እየጮኸ ወደ ውኃ ሮጠ። ጸጉሩ በሙሉ በእሳት ተቃጠለ። ጉማሬ ማልቀስ ቀጠለ። «ጸጉሬን እሳት አቃጠለብኝ! ጸጉሬ በሙሉ አለቀ! ቆንጆ ጸጉሬን!»



ጥንቸል የጉማራ ጸጉር በመቃጠሉ ተደሰተች። እና እስካሁን
እሳትን ፍራቻ ጉማራ ከውኃ ርቆ አይሄድም።



Barnebøker for Norge

barneboker.no

ጉግሬዎች ለምን ጸጉር እንደሌላቸው

Skrevet av: Basilio Gimo, David Ker

Illustret av: Carol Liddiment

Oversatt av: Mezemir Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons

[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).